


ዘረኝነት ምንድን ነው?



አንዳንዴ፤ ጊዜና ሁኔታውን ከጠበቁ አንድ ሁለት ቃላት፤ ከሺ ዓ/ ነገሮች የበለጠ በአእምሮ ውስጥ ይገቡና እውነቱን ቁጭ ያደርጉታል።

አውሮፓውያን መቼም በዘረኝነት የተጠመቁበት ጊዜ አለፎና ተመክሮቻቸውን ሰብስበው ለራሳቸው፤ በተለይ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ፤ በሰላም ለመኖር ይሞክራሉ፤ የኋላ ኋላ ተባብረው፤ ቀደም ሲል ደግሞ ቢያንስ በየራሳቸው መንግሥታት ሥር። በተለይም ጀርመን ስለዘረኝነት ተመክሮ ያውራ ቢባል፤ ይህ እንደማይሳነውና እንደሚችል ማንንም አያጣላም። ይህም ሆኖ ግን አሁንም ህዝቡ ከዳር እስከዳር፤ ከዚህ በሽታ ነጻ ነው ማለት አይደለም። ስለሆነም በሰፖርት ሜዳ ላይ ሁሉ በተለይም እግርኳስ ጨዋታ ላይ ይህ የዘረኝነት በሽታ ደጋግሞ ይንጸባረቃል። አልፎ አልፎም ከአፍሪቃ በመጡ ወይንም እዚህ በተወለዱ ጥቁር ተጫዋቾች ላይ የዘረኝነት ስድቡ ሲበዛ፤ አእምሮ ያለው ዳኛ ጨዋታውን አልመራም ብሎ እስቲያቋርጥ ድረስ ሁሉ ያጋጥማል። በቅርቡ እንደሆነው። በዚህ ዓይነት ሁኔታ፤ በአንድ የጠዋት የቴሌቪዥን የሰፖርት ሪፖርት ላይ (ARD/ZDF Moma) ¹ ላይ እንደተዘገበው፤ አንድ የክለቡ ባልደረባ የሆነው ተጫዋች፤ አንድ ጀርመን ሀገር የተወለደ ጥቁር ጓደኛው ላይ የሚሰነዘረውን ዘረኝነት አስመልክቶ፤ በፌስ ቡክ (Facebook) ላይ፤ ለአስነዋሪዎቹ የዘረኝነት ስድቦቹ እንደሚከተለው ይመልሳል፤

„እናንት ቅጥ ያጣችሁ ተሳባቢዎች፤ ለመሆኑ፤ የናንት የአእምሮ ልካችህ (አይ ኩ/ IQ)፤ እኔ ጥዋት ጥዋት ዳቦዬን ከማሞቅበት መሳሪያ (Toaster) ያነሰ እንደሆን ታውቃላችሁ!?” ። ፤ ሲል ሳያሸምነሙንና ዙሪያ ገደሉን ሳይሄድ እቅጩን ነገራቸው።

¹ ARD ZDF Moma 20/8/2013/
<http://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/fussball-rassismus-ist-keine-meinung-sondern-ein-verbrechen-12538213-li.html>

በደቂቃ ውስጥ ይህን ያነበቡም የሰሙም፤

"እነዚህ ዘረኞችን እንደዚህ እቅጩን ካልነገሯቸው አደብ አይገዙም"፤ ሲሉ፤ በ ሺ የሚቆጠሩ ጓደኞቹና ከስፖርትም ሆነ ከሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች ጋር የሚገናኙ ሰዎች ሁሉ፤

"እግዚአብሔር ይስጥህ! እንደዚህ እውነቱን ሳታደብሰብስ መናገርህ !"፤ ብለው ደገፉት አመሰገኑት አጀቡት!

ከዚያም ውይይቱ ደርቶ፤ ይህ አስተዋይ ሰው፤ እስፖርተኛው፤ እንዲህ ሲል ደመደመና ውይይቱን ዘጋው።

„ዘረኝነት፣ የአቋም፣ የሀሳብ ልዩነት አይደለም!”²

„ዘረኝነት፣ ወንጀለኝነት ነው!” ብሎ አሳረፈን!

ይህ ትልቅ ሀቅ ነው! ከብዙ የሚያንከራትት ትንተናና ታሪክ ያላነሰ እውነቱን ፍጥጥ አድርጎ የሚያሳየን ነው!

ዛሬ በኛ የኢትዮጵያ እውነታ ውስጥ ያለውና አቆብቁቦ መረን ሊለቅ የተሰናዳው እውነትም ይህ ነውና፤ ይህን የሚያራምዱትም ሆነ በዚህ ፈር ተጉዘው፤ ከየትም መጡ፤ ፈለቁ፤ ሄዱ፤ ቆዩ፤ ከማንም በለጡ አስናቁ፤ ሥልጣን ተከናከቡ አጡ፤ ኖሩ አሸነፉ ተሸነፉ፤ ተጎዱ ጎዱ፤ በዘረኝነት ተጠምቀው፤ ዛሬ ሀገሪቱን ለመዓት፤ ህዝቡን ለመታላለቅ የሚደግሱ ሀይሎች፤ ይህን ሀቅ፤ ነገ ዛሬ ሳይሉ እንዲያውቁት ይገባል። ይህ እውነታ እሩቅ አይደለም፤ ከትላንት ወዲያ ዓለም አይቶታል፤ ትላንት አፍሪቃ ቅምሶታል! ዛሬም በመጠኑ በየአምባው የሚፈጸመው፤ የሚነገረው፤ የሚዛተው፤ ያደባባይ ምስጢር ነው፤

ዘረኝነት የአቋም ልዩነት አይደለም!

አዎ! ዘረኝነት ወንጀል ነው!

ይህ የወንጀል እሳት ከመቀጣጠሉ በፊት፤ አስተዋዩ አባንግ ሜቶ እንዳለው፤

ዋስትናችን እርቅ ብቻ ነው!

“እኛ የእሳት አደጋ ብርጌድ የለንምና ዋ!!”

ስለሆነም፤ በዚህ አኳያ፤ ከሁሉም ወገን ያገባኛል፤ ይገባኛል የሚለው ያስተውል፤ ሁሉም አደብ ይገዛ።

„ለ ሃገር ሰው፤

የ„መድሃኒ፣ኢትዮጵያ” ደወል፤/1 ይስተጋባ፤

እውነቱም ይሰማ!” (ለማንበብ ይጫኑ)፤

እንተባበር ፣ ሁላችንም ከዳር እስከዳር አብረን እናስብ። ሆኖ አሬንድት / Hanna Arendt/³ የፖለቲካ ፈላስፋዋ፤ ስለዘረኝነት ታመራምራ ጨምቃ ስታስተምርም፤ ያለችው ይህንኑ ነው።

² „Rassismus ist keine Meinung. Es ist ein Verbrechen!”

³ [The origins of totalitarianism \(1958\)](#)

„ዘረኝነት ማለት፣ ማሰብ ማቆም ነው!“ ብላ ነበር! ትክክል ነው!

ስለዚህ ባጭሩ፣ ሌባ ጣትን ወዲያና ወዲህ ከመቀሰር ይልቅ፣ ጣቶቻችንን ሰብሰብ አርገን በአንድነት ለደግ ጊዜ እናስብ፣ እንታገል!




„ለ ሃገር ሰው፣

የ„መድሃኒ፣ኢትዮጵያ“ ደወል፣/1 ፣

እውነቱም ይሰማ!”

የሚለው ጽሁፍ ውስጥ ያለው እውነት፣ የሰሞኑ የአሮሞና የአንድነት ሀይሎች እንኪያ ሰላንቲያ ከመነሳቱ በፊት የተሰነዘረ ማስጠንቀቂያና የንቃት ጥሪ ነበር! አሁንም ንክሻው ከመከረፍና ሁሉንም ከማጥለቅለቁ በፊት **ማስተዋል ለማያቅተው** ሰው እውነቱን ለማወቅ ይረዳል።



እስከመቼ አሻንጉሊት!

ደግሞም፣ የሚከተሉት ድረ፣ገጾች ውስጥ የቀረቡት ቀለል ማብራሪያዎች ይጠቅሙ እንደሆን ብንመልከታቸው ጥሩ ነው! ወይስ በተንኮለኞች ቀለብ ጠግቦ አድሮ፣ ተኝቶ፣ እንደገና አውቆ የተኛን፣ ቢቀሰቅሱት አይነቃም ነው! ?



<http://www.cooperationcommons.com/taxonomy/term/50>

ሰው ሁሉ ያም ይህን ማንበብ ስለደከመውና የተጨመቀ ይዘት መስማት ስለሚፈልግ፣ [የላኛውን ድረ ገጽ](#) ንጥረ፣ነገር፣ በአንድ ሁለት ቃላት እኔ ደግሞ ባጠቃልለውስ።

ለምሳሌ ያህል፣ ከበደ፣ ገመቹና ሃጎስ እያንዳንዳቸው ለየብቻቸው ቢሠሩ ውጤታቸው፣

የ ከበደ - 2 ዳቦ

የ ገመቹ - 3 ዳቦ

የ ሃጎስ - 4 ዳቦ

ሁሉም እንደችሎታቸው ቢሆንና ለየብቻቸው የሰሩት ቢደመር 9 ዳቦ ሆነ ማለት ነው!

በአንድነት ተባብረው ሥራቸውን አቀናጅተው ቢሠሩ ግን፣ ለምሳሌ ያህል 12 ዳቦ ሊወጣው እንደሚችል፣ ዛሬ ሳይንስ የመሰከረለት የማያከራክር ጉዳይ ነው።

ሁሉም እንደችሎታቸው ያገኙትን ቢከፋፈሉ 3 ዳቦ ይተርፋቸዋል ማለት ነው! እንግዲህ አምባገነን ሁሉ (አምባ ጓሮ ፣ እንዴት ዓይነት ጥሩ ቃል ነው! አምባ ፣ ጉዋሮው!) እኛን 3 ዳቦ መካፈል አለመቻል ነው!

1 ዳቦ ላስተዳደር፣ ለትምህርት፣ ለቸገረው ወዘተ፣ ቢሰጥ፣

1 ዳቦ ለሚቀጥለው ምርት ቢከማች፣

የቀረውን 1 ዳቦ፣ አሁኑኑ ካልበላሁ ከተባለ ደግሞ አስተዳደሩ ለከበደ፣ ለገመቹና ለሃጎስ ሊያከፋፍላቸው ይችላል።

ይህን ማድረግ ተስኖን፣ የሚያስማማ አስተዳደርም መመሥረት አቅቶን፣ እየተተራመስን የእሳት እራትና የባዕድ አሻንጉሊት መሆናችን፣ ያሳፍራል፣ ያስፈራል። አዎ በዚህ የተነሳ ፣ የሚያስፈራ ጣጣ ውስጥ በዚህ በሰለጠነ ዘመን መግባታችን!

ለምንድን ነው፣ በዛሬው ዘመን ታዲያ እንደዚህ ቀላል የሆነ ጉዳይ፣ ለኛ ኢትዮጵያን ለመረዳትና ለመቀበል የሚያዳግተን!?

ረቀቅ ማለት ካስፈለገ፣ [„ወገናዊነት ለምንጩ“](#)ን ማገላበጥ ይቻላል!

ከዚያ ያለፈው ደግሞ የትምህርት፣ቤት ተቋሞች (academic) ጉዳይ ነው!

ዓይናችንን እንግለጥ!

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑሩ!